



አስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ አዘውትርው ይሚቀርቡ ጥያቄዎች

ጥ: አስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ምንድነው?

መ: አስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ የዓየሩ የመቀዝቀዝ ሁኔታ ሲቀንስ ወይም ከቀዝቃዛ ብርድ ጋር ወደ 15°F ወይም በታች ይሆናል ተብሎ ሲተነበይ፣ ወይም 20°F ከቀዝቃዛ ንፋስ ጋር እና ከሚከተሉት ሁኔታዎች አንዱ ወይም ከአንድ በላይ ሲፈጠሩ የሚተላለፍ ማስጠንቀቂያ ነው፡-

- ለተከታታይ 60 ደቂቃዎች የማያቋርጥ ዝናብ ወይም በረዶ
- የበርዶ አውሎ ንፋስ እና/ወይም በረዶ
- 3 ጫማ ወይም በላይ የበረዶ ክምችት
- ከ10-15 ማይል በሰዓት የማያቋርጥ ንፋስ
- የንፋስ ቅዝቃዜ ከ0°F በታች
- በሀገር ውስጥ የፀጥታ እና የአስቸኳይ ሁኔታ አስተዳደር ኤጀንሲ (HSEMA) የተወሰኑ ሌሎች የዓየር ወይም አስጊ ሁኔታዎች

ጥ: አስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያን የሚያስተላልፈው ማን ነው?

መ: የሀገር ውስጥ የፀጥታ እና የአስቸኳይ ሁኔታ አስተዳደር ኤጀንሲ (HSEMA) ነው። HSEMA ከብዙ ድርጅቶች፣ የጤና ምግባር ክፍል፣ የጤና መምሪያ እና የሕዝብ አገልግሎቶች መምሪያን ጨምሮ፣ ማስጠንቀቂያውን የማስተላለፍ ውሳኔ ያደርጋል።

ጥ: አስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ መተላለፉን እንዴት አውቃለሁ?

መ: HSEMA በዲ.ሲ. የሕዝብ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፊያዎች በኩል ያስታውቃል። ለ"DC" በ 411911 ቴክስት በማድረግ ወይም በድህረ ገጽ <https://textalert.ema.dc.gov/register.php> ይመዘገቡ። በተጨማሪም የብርድ አስቸኳይ ሁኔታ መረጃ [@DCHypothermia](#), [@DC HSEMA](#), [@mayorvincegray](#) እና በድህረ ገጽ hsema.dc.gov, snow.dc.gov እና dmhhs.dc.gov ማግኘት ይቻላል።

ጥ: አስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ሲደረግ ምን ይሆናል?

መ: በአስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ጊዜ ቤት አልባ ለሆኑ ኗሪዎች በኢንተር ኤጀንሲ አን ሆምለስነስ ካውንስል በኃይለኛ ብርድ ማስጠንቀቂያ የክረምት ዕቅድ ከሚሰጠው ዕርዳታ በላይ ተጨማሪ አገልግሎቶች እና ድጋፎች ይታቀዳሉ። እነኚህ ተጨማሪ አገልግሎቶች የሚታቀዱት ሁሉም የከተማው ኗሪዎች፣ ሠራተኞች እና ጎብኝዎችን በኃይለኛ ቅዝቃዜ ከሚከሰቱ በሽታዎች፣ ጉዳዮች እና ሞት ለመከላከል ነው።

ጥ: ቤት አልባ ለሆኑ ኗሪዎች የተለዩ አገልግሎቶች አሉ?

መ: አዎ። በአስቸኳይ የብርድ ሁኔታ ጊዜ እንደ ዓየሩ ሁኔታ እና ፍላጎቶች የተለዩ እርምጃዎች ይታቀዳሉ። ቤት አልባ ለሆኑ ኗሪዎች የሚወስዱት ዋና ዋና እርምጃዎች የሚከተሉት ናቸው፡

መጠለያ ማዘጋጀት፣ ዓመቱን በሙሉ ክፍት የሚሆኑ መጠለያዎች፣ ግዜያዊ መጠለያዎች፣ የኃይለኛ ብርድ ጊዜ እና መጠለያዎች ሲሞሉ የሚዘጋጁ መጠለያዎች ከ7:00 pm እስከ 7:00 am ክፍት ይሆናሉ። በኃይለኛ ብርድ ጊዜ ወይም በአስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ጊዜ ዓመቱን በሙሉ የሚከፈቱ የመጠለያ ቦታዎች ለ24 ሰዓት በቀን ክፍት

ይሆናሉ። ግዜያዊ መጠለያ፣ የኃይለኛ ብርድ ጊዜ እና መጠለያዎች ሲሞሉ የሚዘጋጁ መጠለያዎች ከህንጻው መደበኛ የቀን የሥራ ሁኔታ ጋር እስከ አልተጻረሩ ድረስ ቀን ክፍት ሊሆኑ ይችላሉ።

አስቸኳይ የማሞቂያ መጠለያዎች. በመጥፎ የዓየር ሁኔታ ምክንያት የዲ.ሲ. መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከተዘገቡ ለሕዝብ አገልግሎት የሚውሉ የመንግሥት ህንጻዎች ዝግ ይሆናሉ። ሙቅ እና አደገኛ ያልሆኑ ህንጻዎች ለምሳሌ እንደ የመዝናናት ህንጻዎች ለሕዝብ አገልግሎት ለመስጠት ክፍት ሊሆኑ ይችላሉ።

የማሞቂያ አውቶቡሶች. የተለመዱ መጠለያዎችን ወይም ለኃይለኛ ብርድ ጊዜ የተዘጋጁ መጠለያዎችን መጠቀም ለማይፈልጉ ቤት አልባዎች በመላ ከተማው በተወሰኑ ሰዓቶች ሌሊቱን ለማሳለፊያ እና ሙቀት ለመስጠት የማሞቂያ አውቶቡሶች ይዘጋጃሉ። እነዚህ አውቶቡሶች የግለሰቡን አንዳንድ ዕቃዎችን (አንድ ትልቅ ቦርሳ) መክሰስ ማስቀመጫ እና የውጭ ሽንትቤት መገልገያዎች ይኖራቸዋል። ግለሰቦች እነዚህን አውቶቡሶች በግል ወይም የመጠለያ የስልክ መስመሮችን በመጠቀም አገልግሎት በሚሰጡ ቡድኖች ወደ ቦታው መሄድ ይችላሉ።

በግዴታ ማጓጓዣ. አገልግሎት ሰጭዎች የተቻላቸውን ያህል ቤት አልባዎች በፍላጎት ሙቅ ወደ ሆነ ቦታ እንዲሄዱ ያደርጋሉ። ግለሰቦች ወደ ውስጥ ለመግባት ፈቃደኞች ካልሆኑ የጤና ምግባር ክፍል (DBH) እና የሜትሮፖሊታን የፖሊስ መምሪያ (MPD) በዲ.ሲ. የአእምሮ ጤና ችግር ያላቸው ለራሳቸው በጣም ኃይለኛ ከሆነ ብርድ መከላከል ለማይችሉ ህግ መሠረት ሥልጣናቸውን በመጠቀም ወደ አጠቃላይ የአእምሮ ህክምና አስቸኳይ ፕሮግራም (CPEP) ወይም የአካባቢው አስቸኳይ ክፍል ለአካል እና ለአእምሮ ምርመራ ይወስዷቸዋል።

ጥ: በአስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ጊዜ ቤት አልባዎችን እንዴት አድርጌ መርዳት እችላለሁ?

መ: አገልግሎት ሰጭዎች እና ሕዝቡ ቤት አልባ እና በመንገድ ላይ ለሚገኙ የዲ.ሲ. ኗሪዎች ዕርዳታ ለመጠየቅ የመጠለያ መስመርን መጠቀም ይችላሉ። ሰዓቱን፣ የቦታውን አድራሻ፣ የሰውየውን ገጽታ እና ከታወቀ ስሙን ይግለጹ።

- 1-800-535-7252
- 202-399-7093
- 311 or 211
- uposh@upo.org

ጥ: ለቤት እንስሶች የተለየ አገልግሎት አለ?

መ: በአስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ጊዜ እና በጣም ቀዝቃዛ ዓየር በሚሆንበት ጊዜ የቤት እንስሶች ወደ ውስጥ መግባት አለባቸው። በእንስሳዎች ላይ ጭካኔ፣ ችላ ማለት እና በጠቅላላው እንስሶችን የተመለከተ አስቸኳይ ሁኔታ ለዋሽንግተን የርህሩህ ማህበር በቀን 24 ሰዓት በስልክ ቁጥር 202-723-5730 ሪፖርት ያድርጉ።